

!"#\$%&\$\$% "()\*+,-. \$%/ -" -##\*0)("!\*1+02\*

3""&()\*4-5' 6\$\*7-85)(\$-\*

0&65' #-\*

79-\*5&65' #-\* ,\*\$9-\*( ""&()\*!"#\$%&\$\$% "()\*+,-. \$%/ -" -##\*4-5' 6\$#\*( "!"#\$%&\$\$% "()\*+,-. \$%/ -" -##\*0)("#%#\*\$' -#\$(; )#9\*(\*\$6("5(6-"\$\*56' . -##\*\$' \*6-/%< \* : -5(6\$8-"\$\*. '))>-=\*(" : \*%/%#% "()\*>' ()#\*(##-##8-"\$#\*( " : \*6-#' &6. -\*\* --: #\*(#\$9-?6-)(-\$\*\$\*(. 9%-/%'>\$9-\*@3AB\*CDCEFCG\*B\$6(\$->%\*0)("\*( " : \* 8%##% "F. 6%\$% ()>' ()#H\*

!".)&: -: \*8(\$-6%()#\*

!"#\$%&\$\$% "()\*+,-. \$%/ -" -##\*0)("#\*<%)#-\$(\$; )#9\*. &66-"\$\*( " : \*,&\$&6-?-(6\*5)("#\*( " : \*6-#' &6. -\*\* --: #\*(#\$9-?6-)%>""<%9\*\$9-\*CDCEFCG\*\$6(\$->%\*5)("H\*79-\* ("&()\*6-5' 6\$#\*<%)\*6-.)-\$\*\$9-\*, '))' <%>|\*

B-. \$% "!"H\*4-5' 6\$\* "!"\$9-\*' &\$.' 8-#\*' ,\*\$9-\*56-/% &#\*?-(6\*, ())=#56%'>\*( " : \*#&88-6\*156-/% &#\*(. (: -8% \*?-(62\*

B-. \$% "!"H\*06' /% -\*: -\$(%)#\*' , .&66-"\$\*?-(6\*5)("\*, '6\*, ())=#56%'>\*( " : \*#&88-6\*1. &66-"\$\*(. (: -8% \*?-(62\*

B-. \$% "!"H\*06' /% -\*5)("\*, '6\*, '))' <%>\*, ())=#56%'>\*( " : \*#&88-6\*()' ""><%9\*( " ?\*#9' 6F\$-68J6-#' &6. -\*\* --: #\*15)("\*, '6\*, '))' <%>\*(. (: -8% \*?-(6\*( " : \* 6-#' &6. -\*6-K&-#\$#\*

B-. \$% "!"LH\*06' /% -\*5)("\*, '6\*, &\$&6-?-(6#\*( " : \*)' "">-6F\$-68\*6-#' &6. -\*6-K&-#\$#J" --: #\*

7%8-)%' -\*, '6\*6-5' 6\$#\*( " : \*5)("#\*, '6\*, ())\*CDCE\*

--	--	--	--

79-\*S&: >-\$\*T' &" .%)<%)'. ' "/-''\*#56%'>\*CDCQ\*\$' \*6-/%-<\*6-#' &6. -''--: #(' : \*%' (' .%)^5' #%%''\*\$' \*8(U-\*6-. ' 88-": (\$% ''#(; ' &\$\*\$9-\$&%% ''\*(': \*  
,--\*6(\$-#\*, ' 6\*AVCDCQFCR(' : \*\$' \*6-. ' 88-": \*(; ()(' .-: \*; &: >-\$, ' 6\*\$9-\*&'%/ -6#%?'<9% 9\*8&#\$\$; -\*#&; 8%%\$-: %''\*356%)\*CDCQH\*

7-85)(\$- , ' 6!\*''#\$\$&\$% '' ()+,, -. \$%/ -''-##\*4-5' 6\$\*(' : \*0)('\*

3. (: -8% \*3,, (%#\*

OCJORJCDCE\*

B@SW!77+N\*SVI\*B9(: ' <\*PX\*4' ; %' #' ''\*

Y(66(\$%-\*





\_\_\_\_\_


|






<p>S-&gt;%*N-/-)' 58-"\$* ,*\$9- !'"#\$%&amp;\$% "(*)4-5' #6\$ 6?*</p> <p>N-/-)' 58-"\$* ,* 6%\$%'&gt; _&amp;; %''^ 6%\$%'&gt;T-"\$-6*</p>	<p>CHEHE!"/-#\$/%\$&amp;()*(':* 59?#% ()*''))(' 6(\$% ** #5(-#*\$9(\$*-"\$-6* )-(6''%&gt;=6-#-(6.9= %'' /(\$% "=". ' 88&amp;'%'\$?F ; &amp;): %'&gt;='(' : * #'.%)%b(\$% "H*</p>	<p>7(6&gt;-\$*\$'*)(&amp;".9!'"#\$H* 4-5' #H%"*A())*CE*</p>	<p>!\$-8#*5)(.-: %''*A())*CE*</p>	
<p>796' &amp;&gt;9*\$9-*B\$6(\$-&gt;% * 0)('"'&gt;06' .-##% -"\$%?*</p> <p>.-"\$-6#'' ,*-].-))-" .-= (6-(#'' ,*, '&amp;#', '6*@3AB* 8' /%'&gt;*, '6&lt;(6: '\$' &lt;(6: # %#'' -&lt;8%#%''*</p>	<p>CHEHQ*+##\$(:)%#9*.-"\$-6#'' , -].-))-" .-\$' *-''9(' .- (.(:-8% *56' &gt;6(8#*%'' 9%&gt;9F: -8(' :*,%): #* #&amp;55' 6\$*\$&amp;: -"\$*#&amp;..-##* (': *5' &lt;-6*\$9-6-&gt;% '' ()* -. ' "" 8?H*</p>	<p>!'"\$-\$% ''*\$' *9(/-* (6-(#'' , , '&amp;#:\$' *:-/-)' 5*%'\$' * CDCEH*</p>	<p>!: -"\$%-%: *A%/-*(6-(#'' , , '&amp;#:\$' *:-/-)' 5*%'\$' * .-"\$-6#'' ,*-].-))-" .-I* 3: /(' .-: *W(' &amp;, (. \$&amp;6%'&gt;= N(\$*B.%-'' .-e*3'' )?*\$% #* _-( )\$9. (6-=B\$&amp;: % *36\$e* f6(59% *N-#%&gt;="(: *\$9-* @3AB*T-"\$-6*, '6'+. ' "" 8%* N-/-)' 58-"\$*</p>	
<p>796' &amp;&gt;9*\$9-*T+N*(' : * @3AB*3: /(' .-8-"\$* ,,% -= ' ' "" -.\$-: "" -&lt;*(. (: -8% * )-( : -6#9%5* &lt;%\$9* (*&lt;% - * 6(" &gt;-* ,*)' . ()*%': &amp;#6?*</p> <p>5(6\$'' -6#H*</p> <p>S&amp;%)\$*T+N*56' &gt;6(88%'&gt; (': *6-)( \$% ''#9%#*\$' * %'.6-(#-*T+N*.)-%*\$; (#-*</p>	<p>EHO*T' ))(' : ' 6(\$-*&lt;%\$9* ; &amp;#%' -##=%': &amp;#6?='(' : * ' 88&amp;'%'\$?F; (#-: * ' 6&gt;(' %b(\$% ''#\$' *% -"\$%?*= : -#%'' =(' : * -)%/-6* %'' /(\$% /-=\$9%&gt;9F: -8(' : * 56' &gt;6(8#*\$' *8--\$* -/' )/%'&gt;*&lt;' 6U, '6. -"" --: #H*</p>	<p>+]5(' : -: *56' &gt;6(88%'&gt; \$' *#&amp;55' 6\$*%': &amp;#6%() (' : * \$-.9''% ()*\$6(%'%'&gt;H* !" .6-(#-: "" 'F.6-: %\$* &lt;' 6U#9' 5#*</p>	<p>B%''% ( "\$%'' .6-(#-''* )-' \$*#-6/-: *( ' : * ' '\$6(.\$ ,&amp;' : %'&gt;*</p>	<p>S6(%'#\$' 68*( : : %\$% '' ()* ' 55' 6\$&amp;'%'-%-#*\$' *-]5(' : * 56' &gt;6(88%'&gt;)-/-6(&gt;%'&gt; . &amp;66-"\$\$( )-"\$* , *TSON* ( ' : *\$9(\$*(.6' #* @3AB*</p>
<p>N-/-)' 58-"\$* ,'' -&lt;* 6-)( \$% ''#9%#*\$96' &amp;&gt;9*\$9-* T+N*</p>	<p>EHC*B\$6-"&gt;\$9-""* 5(6\$'' -6#9%#* &lt;%\$9*6-&gt;% '' ()* ' 6&gt;(' %b(\$% ''#\$' *:-/-)' 5* &amp;#*\$' 8%b-: *)-(6''%'&gt; ' 55' 6\$&amp;'%'-%-#=%'. )&amp;: %'&gt;* %*\$-6''#9%#*.)%'% ()* -]5-6%'' .-#='(' : *</p>	<p>!" .6-(#-''*''&amp;8; -6'' , ' 85(' %-#*( ' : %' : %/ % &amp;()#*</p>		



<p>(: /(' .-8-''\$*\$' *: -/-)' 5*  \$9-*(6-(#' ,', ' .&amp;#%'**\$9-  .(5%\$()*. (85(%&gt;'**</p>	<p>%' #\$\$%&amp;\$% ''*\$96' &amp;&gt;9*  8-('"%&gt;,&amp;)*59%(''\$96' 5%*  5(6\$''-6#9%5#&lt;%9*  %': %/% &amp;())#='.' 65' 6(\$% ''#=  ('': *, ' &amp;': (\$% ''#=( '': *  ())%''*\$9-#-^6-#' &amp;6. -#*\$' *  #&amp;55' 6\$*#&amp;: -''\$*#&amp;..-##*  ('': *-85' &lt;-6*  \$6(''#, ' 68(\$%/-*  %'/-#\$8-'#\$H*</p>			
<p>N-/-)' 58-''\$** ,*(@3AB*  , (. %)%%-#* . ' 88%\$--\$' *  : %#. &amp;##*#\$6(\$-&gt;%* , (.%)%\$?*</p> <p>''--: #' , \$9-*. (85&amp;#('': *  ' /-6#--*, (. %)%\$?*</p> <p>6-.' 88-': (\$% ''#*\$' *\$9-  .9('' .-))' 6H*</p> <p>N-/-)' 58-''\$** ,** 6%\$%'&gt; *  _&amp;; %''** 6%\$%'&gt;*T-''\$-6*</p> <p>T)(##6' ' 8#*6-5)(. - *  ,&amp;6''%&amp;6-=&amp;5&gt;6(: - *  \$-(.9%'&gt;\$-.9''')' &gt;?%'**  L%' -#=( '': *S6--:)' /-=-  W(\$9*B.%-' . - *</p>	<p>OHQHE*Z5\$%8%b-*. (85&amp;#*  , (. %)%%-#*\$' . 6-(\$-  &lt;-). ' 8%'&gt;-''/%' ''8-''\$#*  \$9(\$%856' /-*. (85&amp;#*  .&amp;)\$&amp;6-*( '': *-''6% 9*  6-#-(6.9*( '': *-: &amp;.( \$% '' ()  #5(. -#\$9(\$: 6%/-*  (. (: -8%*-]. -)-'' . -*( '': *  ,&amp;' . \$% '' ()*#-6/% -*#5(. -#*  \$' *8--\$*\$9-: %/-6#-''--: #*  ' , \$9-*. (85&amp;#* . ' 88&amp;'%\$? *  &lt;9%)-''#&amp;6%'&gt;-., %%-''\$*  ('': *#&amp;#\$(%' (;)-*#&amp;#-'' , *  &amp;'%/ -6#%\$?'% , 6(#\$6&amp; . \$&amp;6-H*</p>			
<p>B?#-\$-8* &lt;% -*\$6(%'%'&gt; *</p>	<p>QHQQ*1*!' /-#\$*%'*( '': *</p>			


—

<p>4-K&amp;-#\$: - ("#\$' *: -/-)' 5*</p> <p>(: : %% " ()*56' &gt;6(8#</p> <p>5' \$-''\$%( )?'* , %'\$-6-#*\$'\$ *</p> <p>(: &amp;)\$*.' 85)-\$% ''*\$&amp;: -''\$#*</p> <p>f(\$9-6%'&gt;(*)%#\$* ,*</p> <p>; %%'&gt;&amp;()*#&amp;55' 6\$*</p> <p>6-#' &amp;6. -#*(.6' ##*: %/%#% '' #</p> <p>(': *% -''\$%?'%*&gt;(: : %% " ()*</p> <p>(6- (#** , *5' \$-''\$%( )#&amp;55' 6\$*</p> <p>f-''-6(\$-*()*%#\$* , *'' )%' -*</p> <p>. ' &amp;6#-#JGF&lt;--U*.' &amp;6#-#*</p> <p>(': '' 55' 6\$&amp;''%#-#*\$9(\$*</p> <p>#&amp;55' 6\$*( : &amp;)\$*)-(6''-6#*</p>	<p>OHC*+"9(" . - *B&amp;55' 6\$*B\$6&amp;.\$&amp;6-#*\$9(\$*#&amp;55'</p>	



06' >6(88(\$%*		

--	--	--	--



<p>: -5(6\$8-"\$*.9(%#("': * ,(.&amp;)\$?*"'. ' 85)%( ". -*( "' : * #(, -\$?H*</p>		
<p>N-\$-68%('\$% "'* , * 3. (: -8%* . -"\$-6#** , * -]. -))-" . -l*3: /(" . - : * W(" &amp;, (. \$&amp;6%'&gt;JN(\$(* B.%" . - *e*3" ()?\$\$#J* _-( )\$9. (6-J*36\$*e*f6(59%* N-#%&gt;"*() ' "&gt;*&lt;%9*T-"\$-6* ' 6+. ' "" 8%* N-/-)' 58-"\$*</p>	<p>CHEQ*+##\$(: )#9* . -"\$-6#** , *-]. -))-" . - *\$' * -"9(" . -*(. (: -8%*56' &gt;6(8#%"*9%&gt;9F : -8(" : *,%): #=#&amp;55' 6\$*#\$&amp;: -"\$*#&amp;.. -##= (" : *5' &lt;-6*\$9-6-&gt;% " ()*-. ' "" 8?H*</p>	<p>N-/-)' 58-"\$* , *3: /(" . - : *W(" &amp;, (. \$&amp;6%'&gt;*( : /%# ' 6?'; ' (6: *( "' : : 6(,\$* 5' \$-"\$%( )*. &amp;66% &amp;)&amp;8*\$' *; -*6-/%-&lt;- : *; ?'; ' (6: H*  _%-: *P(?*A' ])*(# : %- . \$' 6* , *S' ' U*36\$#*  N-/-)' 5* . (#-#* , ' 6*#&amp;55' 6\$ , ' 6*9%&gt;9F" -- : *9-( )\$9* . (6-*56' &gt;6(8#*&lt;%9* 4Z!* . () . &amp;)( \$% " #* ; &amp;%)\$ , 6' 8*@3AB* : (\$(*  !" . 6-(#- *- "&gt;(&gt;-8-"\$*&lt;%9*\$9-*T+N*(. 6' ##*\$9-*&amp;"%/-6#%\$?; ?* . 6-( \$% " * ' , *T+N*( : /%# ' 6?'; ' (6: %%" . )&amp;: %'&gt;*(. (: -8%* : -("#*(\$*@3AB*  Z4BO*#--U#*\$ (6&gt;-\$- : * , &amp;" : %'&gt;* 55' 6\$&amp;"%-%-#* , ' 6*\$9-% -"\$%-% : * . -"\$-6#* ' , *-]. -))-" . -H*</p>
<p>S-. ' 8-*( "' +N3*@"%/-6#%\$?*" T-"\$-6*</p>	<p>EHO*T' ))( ; ' 6(\$-*&lt;%9* ; &amp;#%*' -##=*% : &amp;#6?*" (" : * . ' 88&amp;"%\$?F; (#- : * 6&gt;(" %(\$% " #*\$' * % -"\$%\$?=: -#%&gt;"=( " : * : -)%/-6*%' "" /(\$%/-=* 9%&gt;9F: -8(" : *56' &gt;6(8#*\$' *8--\$*-' /)' /%*' &gt;* &lt;' 6U, ' 6. -*" -- : #H*</p>	<p>A&amp;" : %'&gt;#- . &amp;6- : %%"*A())*CDCE=*</p>
<p>N-/-)' 58-"\$* , *( "'*</p>		





<p>B--U*,&amp;":%&gt;*' #&amp;55' 6\$*  T-"\$-6*, ' 6*7-(.9%&gt;'(: *  a-(6"%&gt;*</p> <p>B--U*,&amp;":%&gt;*' #&amp;55' 6\$* *  \$9-T-"\$-6#* , *-].-))-" .- *  \$' #&amp;55' 6\$*9' # -*, , ' 6\$#*</p>	<p>QHCHCT&amp;)\$%/\$(\$-* -] \$-6" ()*6-# ' &amp;6. -#*\$ *  - "9(" .- *-85)' ?--*6-.6&amp;%8-"\$* (" : *  : -/-)' 58-"\$*</p>	
<p>N-/-)' 5* (" (: /%# ' 6? *  ; ' (6: * , ' 6*T+N* .&amp;\$*\$&gt;  (. 6' ##*())*(. (: -8% *  . '))-&gt;-* (" : *T(6-6*  #-6/% -#*\$ * ; 6% &gt;-*9-*&gt;(5*  ; -\$&lt;--"*(. (: -8% *  56' &gt;6(8#* (" : * . ' 88&amp;"%? *  - . ' "" 8% * --: #H*</p>	<p>QHCHET&amp;)\$%/\$(\$-* (" : *-] 5 (" : *5&amp;65' #- ,&amp;)=  )' "&gt;F\$-68=( " : *8&amp;\$&amp;())? * ; - " - , % (%) *  . ' 88&amp;"%? *5(6\$"-6#9%5# = , ' # \$-6*  59%)( "96' 5% *- , , ' 6\$#*( " : * . ' "\$6% &amp;\$-*\$ *  \$9-*6-&gt;% "q#*#'. (%)=-. ' "" 8% =( " : *  - " /% " " 8-"\$()#&amp;. . -#H*</p>	
<p>a(&amp;" .9*\$9-*3. (: -8% *  06' &gt;6(8*L%(: )%\$? *  \$(#U, ' 6. -\$' '6-/%-&lt;*4Z!" * *  (. (: -8% *56' &gt;6(8#*  4-/%-&lt;*"" 'F(. (: -8% *  56' &gt;6(8*(6-(#* , '33* , ' 6*  -, , % % - " . % -#*\$96' &amp;&gt;9*  6-: &amp; . \$% "" * 6*  6-' 6&gt;(" % (\$% "" * , * &amp;"%#\$' *  6-(.9* ; &amp; : &gt;-\$&gt;' ()#*</p>	<p>QHCHOT' " "\$%' &amp;' &amp;#)?* - / ()&amp;(\$-*\$9-*  -, , % % - " . ? * , * &amp;"% / -6#%? * 5-6(\$% "" # =  #--U% * &gt;\$' *8-(#&amp;6-*9-*4Z!"14-\$&amp;6"" * *  !" / -# \$8-"\$2* , "" -&lt; (" : * " "&gt;' % * &gt;  % "%%(\$% / -#* (" : * * 55' 6\$&amp;"%-%-#*\$ * * 5\$%8%b-*  . ' # \$*\$96' &amp;&gt;9*#9(6-: *#-6/% -#=" -&lt;*  \$-.9"" )' &gt;%-#=( " : *6-# ' &amp;6. -# \$-&lt;(6: #9%5H*</p>	<p>3*5) (" "\$9(\$&lt;%)" " - \$* I E 8%)% "" (" "" &amp;())?*\$' &lt;(6: #*\$9-*56-#- "\$* -#%8(\$-: *  clH^*8%)% "" # \$6&amp; . \$&amp;6() * ; &amp; : &gt;-\$* : - , % % H*</p>
<p>T' "/ - " -3. (: -8% *  a-( : -6#9%5*&gt;6' &amp;5*  . ' 85' #- : * , *  : % - . \$' 6#J: -5(6\$8-"\$*  .9(%#J): - (" #-\$ .*\$ *  . ' 88&amp;"% (\$-* ( ; ' &amp;\$*  % # \$%&amp;\$% "" ()*56% 6%-%# (" : *  .9())-"&gt; -#*</p>	<p>QHCHR!"\$-6"())?*. ' 88&amp;"% (\$-*\$9-*  : - . % # % " " F</p>	

<p>+ "9 (" . - * % ' \$ - 6 " ( ) *  .' 88 &amp; " % ( \$ % " " ; ? *  - # \$ ( ; ) % # 9 % ' &gt; * ( * \$ 6 ( " # 5 ( 6 - " \$ *  56 ' . - # # \$ 9 ( \$ . ) - ( 6 ) ? *  . ' " / - ? # * \$ 9 - ^ &gt; 6 ( " \$ F # - - U % ' &gt; *  ' 55 ' 6 \$ &amp; " % % - # * \$ 9 ( \$ *  # &amp; 55 ' 6 \$ * % ' # \$ % &amp; \$ % " ( ) *  6 - # ' &amp; 6 . - " - - : # = *  - 85 ' &lt; - 6 % ' &gt; * , ( . &amp; ) \$ ? * ( " : *  # \$ ( , , * \$ ' * - " &gt; ( &gt; - * % " *  ( / ( % ) ( ; ) - &gt; 6 ( " \$ *  ' 55 ' 6 \$ &amp; " % % - # H *</p>		<p>` - ; 5 ( &gt; - * 1 &amp; " : - 6 : - / - ) ' 58 - " \$ 2 \$ ' * . ' 88 &amp; " % ( \$ - * &gt; 6 ( " \$ , &amp; " : % ' &gt; *  ' 55 ' 6 \$ &amp; " % % - # = &lt; - ; # % \$ - ^ ) % U # = 5 ' ) % % - # * ( " : * 56 ' . - : &amp; 6 - # = * ( " : * 8 ' 6 - H *</p>
<p>N - / - ) ' 5 * \$ 9 - * 3 . ( : - 8 % *  T - " \$ - 6 # * " , * + ] . - ) - " . - * ( " : *  T + N * ( # , ' . ( ) * 5 ' % ' \$ # , ' 6 *  &amp; " % / - 6 # % ? * % ' / - # \$ 8 - " \$ ( " : *</p>		

B-. \$% ""!!!H\*B9' 6\$F\$-68\*4-#' &6. -\*4-K&-#C#40\*81(R\*-9' 6\$)6. -9' 6\$56' /. -9' 6\$5>"\*5\$' 0. 310010I 0. 460. 5c(B9' 6\$/TT172TF28I 4TC-9. 1. 48+, (' &)128. 880I 12-0. 002




; .&#-: *' "' ,&": 6(%#%>*\$' * 9-)5*@"%/-6#%\$?8--\$* (8; %\$% &#*T(5%\$()* T(85(%>' )#*				
--	--	--	--	--

B-. \$% "'!Ll#a' ">F\$-68\*0)("#("': \*4-#' &6. -\*4-K&-#\$#(,\$-6\*CDCQFCDCR\*  
 +]5)(%''\*)' ">-6\*\$-68\*5)("'('': \*6-#' &6. -\*6-K&-#\$#%''\*\$9%#-.\$% ''H\*

7(. \$%*	3)%>" 8-''\$*<%9*B\$6(\$->%*0)(''*0%)(6*	3##-##8-''\$*W-(#&6-*(": *0-6,' 68('.-* 7(6>-\$*

